

**7ኛው ዙር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
ይቆጥቡ፣ ይሸለሙ! የቁጠባ ፕሮግራም ተጀመረ!**

ይቆጥቡ፣ ይሸለሙ! የቁጠባ ፕሮግራም 3 የመኖሪያ ቤቶች (አፓርተማዎች) ፣ 15 መለስተኛ የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች እና ሌሎች በርካታ ሽልማቶችን ይዞ እንደገና መጥቷል።

አሁንም ይቆጥቡ፣ ይሸለሙ!

1. ይቆጥቡ፣ ይሸለሙ! ፕሮግራም ምንድን ነው?

ይቆጥቡ፣ ይሸለሙ! የቁጠባ ፕሮግራም በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ብር 500 (አምስት መቶ) እና ከዚያ በላይ ሲቆጥቡ ደረጃቸውን የጠበቁ የመኖሪያ ቤቶች (አፓርተማዎች)፣ መለስተኛ የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች እና ሌሎችም የተለያዩ አንጊ ሽልማቶችን በዕጣ የሚያገኙበት ልዩ ፕሮግራም ነው።

2. በፕሮግራሙ በመሳተፍዎ ምን ይጠቀማሉ?

- ☞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስለቆጠቡ ብቻ እነዚህን አንጊ ሽልማቶች በዕጣ ሊያገኙ ይችላሉ፤
- ☞ በመቆጠብዎ ለተሻለ ነገ መሠረት ይጥላሉ፤
- ☞ በሚያገኙት ወለድ ተጠቃሚ ይሆናሉ።

3. ፕሮግራሙ መቼ ይካሄዳል?

ፕሮግራሙ ከታህሳስ 23 ቀን 2010 ዓ.ም እስከ ሰኔ 23 ቀን 2010 ዓ.ም ይካሄዳል።

4. የሽልማቱ ተጠቃሚ የሚሆኑት እነማናቸው?

- ✓ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ 500 (አምስት መቶ) ብር እና ከዚያ በላይ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በማናቸውም ቅርንጫፎች የቆጠቡ የባንኩ ነባርና አዲስ ደንበኞችን ሁሉ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። እነዚህም፣
 - የባንኩ ነባር ደንበኞች ሆነው በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ገንዘብ የሚቆጥቡ፣
 - አዲስ የቁጠባ ሂሳብ የሚከፍቱ፣
 - የግል ኩባንያዎች፣
 - አክሲዮን ማኅበራት፣
 - የኅብረት ሥራ ማኅበራት እና ሌሎች ማኅበራት፣
 - ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች፣
 - ግለሰቦች (በሀገር ውስጥ እና በውጭ የሚኖሩ) ናቸው።

ከዚህ በላይ የተጠቀሱት በ7ኛው ዙር ይቆጥቡ፣ ይሸለሙ! የቁጠባ ፕሮግራም ተጠቃሚ ለመሆን በባንኩ የመደበኛ ቁጠባ ሂሳብ፣ በጊዜ ገደብ የሚቀመጥ ቁጠባ፣ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት

የቁጠባ ሂሳብ፣ የዲያስፖራ ሂሳብ፣ የታዳጊ ወጣቶች የቁጠባ ሂሳብ፣ የወጣቶች የቁጠባ ሂሳብ፣ የሴቶች የቁጠባ ሂሳብ እና የትምህርት የቁጠባ ሂሳብ ሊኖራቸው ይገባል።

5. ሽልማቱ የማይመለከታቸው የሂሳብ ዓይነቶች ወይም አካላት

- ✓ ተንቀሳቃሽ ሂሳቦች፣
- ✓ የመንግሥት ሂሳቦች፣
- ✓ የቤቶች ልማት ቁጠባ ሂሳብ (የኮንሲዩመር ብድር ሂሳብ)፣
- ✓ የሌሎች ባንኮች ሂሳቦች፣
- ✓ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች፣ እንዲሁም
- ✓ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሥራ ኃላፊዎች እና ሠራተኞች።

6. በ7ኛው ዙር የሽልማት ዕጣ ውስጥ መግባት የሚችሉት እንዴት ነው?

ፕሮግራሙ ከተጀመረበት ከታህሳስ 23 ቀን 2010 ዓ.ም እስከ ሰኔ 23 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ፣

- ነባር ደንበኛ ከሆኑ በቁጠባ ሂሳብ ውስጥ ቢያንስ በተጨማሪ 500 (አምስት መቶ) ብር ወይም ከዚያ በላይ በሀገሪቱ በሚገኝ በማንኛውም የባንክ ቅርንጫፍ በመቆጠብ፣
- አዲስ ደንበኛ ከሆኑ የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት 500 (አምስት መቶ) ብር ወይም ከዚያ በላይ በሀገሪቱ በሚገኝ በማንኛውም የባንክ ቅርንጫፍ በመቆጠብ፣
- ኤ ቲ ኤም፣ የሞባይል ወይም የኢንተርኔት ባንክ አገልግሎት በመጠቀም ቢያንስ በድምሩ 500 (አምስት መቶ) ብር ወይም ከዚያ በላይ ገንዘብ ወደ ቁጠባ ሂሳብ ገቢ በማድረግ ለሽልማት በሚያበቃው ዕጣ መሳተፍ ይችላሉ።

7. ለሽልማት ሊያበቃዎ የሚችለውን ዕጣ እንዴት ያገኛሉ?

በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ሲቆጠቡ የሽልማት ዕጣ ማግኘት የሚያስችልዎ ኩፖን ወይም የዕጣ ቁጥር/ ቁጥሮች ይሰጡዎታል። ይህም ማለት

- ❖ ላስገቡት ተቀማጭ ገንዘብ ከሚሰጥዎ ደረሰኝ በተጨማሪ በሞባይል ስልክዎ በአጭር መልዕክት የዕጣ ቁጥር ይላክልዎታል።
- ❖

8. የሚያገኙት ዕጣ ኩፖን ብዛት እንዴት ይወሰናል?

የሚያገኙት የዕጣ ቁጥር (ኩፖን) ብዛት የሚወሰነው በቆጠቡት የገንዘብ መጠን ነው። ከፍ ያለ ገንዘብ ሲቆጠቡ የሚያገኙትም የዕጣ ቁጥር ይጨምራል። በአጠቃላይ ማንኛውም ሰው እስከ 10

የዕጣ ቁጥሮች ማግኘት የሚችል ሲሆን ይኸም በቆጠባው የገንዘብ መጠን ነው። በዚህ መሠረት የሚያገኙት የዕጣ ቁጥሮች ብዛት እንደሚከተለው ተዘርዝሯል።

በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ	የቆጠባው የገንዘብ መጠን(ብር)	የሚያገኙት ኩፎት/ የዕጣ ቁጥር ብዛት
	ከ500 - 2,000	አንድ
	ከ2,001 - 3,000	ሁለት
	ከ3,001 - 4,000	ሦስት
	ከ4,001 - 5,000	አራት
	ከ5,001 - 7,000	አምስት
	ከ7,001 - 10,000	ስድስት
	ከ10,001 - 20,000	ሰባት
	ከ20,001 - 50,000	ስምንት
	ከ50,001 - 100,000	ዘጠኝ
ከ100,000 በላይ ከቆጠባ	አስር	

9. በተጨማሪ ሲቆጠቡ ኩፎቶች/ የዕጣ ቁጥሮች እንዴት ያገኛሉ?

ተጨማሪ ገንዘብ ሲቆጠቡ ተጨማሪ ኩፎቶች/ የዕጣ ቁጥሮች ያገኛሉ። ተጨማሪ የዕጣ ቁጥሮች የሚያገኙት ግን ተጨማሪ የቆጠባው የተጣራ የቁጠባ መጠን ቀደም ሲል ከቆጠባው የገንዘብ መጠን በላይ ሲሆን ብቻ ነው። ይህም የሚታሰበው ከዚህ በታች በቀረበው ስሌት መሠረት ነው።

ለምሳሌ፡- መጀመሪያ ብር 20,000. ቆጠባው የገንዘብ መጠኑ ከ10,001 እስከ 20,000 ድረስ በመሆኑ 7 ኩፎቶች/የዕጣ ቁጥሮች አገኙ እንበል። ከዚያ በኋላ ብር 15,000 ወጪ ቢያደርጉ ያለዎት የቁጠባ መጠን ብር 5,000 ይሆናል። በተጨማሪ ብር 20,000 ከቆጠባ የቆጠባው የተጣራ ገንዘብ ብር 25,000 ሆኖ ማለት ነው። ይህ መጀመሪያ ከቆጠባው ብር 20,000 የሚበልጥና ከ20,001 እስከ 50,000 የቁጠባ ገንዘብ መጠን ክልል ውስጥ ስለሚሆን ተጨማሪ 1 ዕጣ ያስገኛል ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ 8 ኩፎቶች/ የዕጣ ቁጥሮች ይዘው ወደ ውድድሩ እንዲገቡ ያደርግዎታል።

10. የያዙት ኩፎት/ የዕጣ ቁጥር ዋጋ የሚያጣው መቼ ነው?

ገንዘብዎን የሚቆጠቡ ሲያስፈልግዎ ከቆጠባው ላይ አውጥተው ለሚፈልጉት ጉዳይ ሊያውሉት ስለሆነ ወጪ ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን የያዙት ኩፎት/የዕጣ ቁጥር በሚከተሉት ምክንያቶች ዋጋ ሊያጣ እንደሚችል ልብ ይበሉ።

- ኩባን/የዕጣ ቁጥር ያስገኛልዎትን ገንዘብ ከሂሳብዎ ሲያወጡ ባወጡት ልክ የተሰጠዎ ኩባን/ የዕጣ ቁጥር ዋጋ ያጣል። ለምሳሌ በባንክ ሂሳብዎ ብር 4,000 ከቆጠቡ ሦስት ኩባኖች/የዕጣ ቁጥሮች ያገኛሉ። በሆነ ጊዜ ከዚያ ሂሳብዎ ላይ ብር 1,000 ወጪ ቢያደርጉ የሚቀርዎ ገንዘብ ብር 3,000 ስለሚሆን የሚወዳደሩባቸው ኩባኖች የዕጣ ቁጥሮችም በአንድ ቀንሰው ሁለት ይሆናሉ ማለት ነው።
- ተጨማሪ ኩባን/የዕጣ ቁጥር ለማግኘት በተለያዩ የባንክ ቅርንጫፎች የቁጠባ ሒሳቦችን ከፍተው የቆጠቡትን ገንዘብ ከአንዱ ሒሳብ ወደ ሌላው ሲያዘዋውሩ፣ የዕጣ ቁጥርዎ ዋጋ ሊያጣ ይችላል።

11. በዕጣ ውስጥ ለመካተት ስንት ኩባኖች/ የዕጣ ቁጥሮች ያስፈልጋሉ?

በዕጣው ውስጥ ተሳታፊ ለመሆን ቢያንስ አንድ ዋጋ ያለው ኩባን/የዕጣ ቁጥር ሊኖርዎ ይገባል።

12. ዕድለኛ ሆነው ዕጣ ከወጣልዎ ምን ይሸለማሉ?

ከታህሳስ 23 ቀን እስከ ሰኔ 23 ቀን 2010 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ቢያንስ ብር 500 (አምስት መቶ) መቆጠብ ከቻሉ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን በርካታ ሽልማቶች በዕጣ ማግኘት የሚያስችልዎትን የዕጣ ቴኬት ያገኛሉ።

ተ.ቁጥር	የተሸላሚዎች ብዛት	ሽልማቶች
1ኛ ዕጣ	3	ደረጃቸውን የጠበቁ የመኖሪያ ቤቶች (አፓርተማዎች)
2ኛ ዕጣ	15	ባለ 2000 ሲ.ሲ መለስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች (ቢያንስ 15 ሰዎች የመያዝ አቅም ያላቸው)
3ኛ ዕጣ	15	የጭነት ባጃጆች /ባለ 3 እግር የጭነት ተሽከርካሪዎች
4ኛ ዕጣ	15	ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች
5ኛ ዕጣ	3000	ስማርት የሞባይል ቀፎዎች

13. ዕጣዎቹ እንዴት ይወጣሉ?

- የሦስቱ መኖሪያ ቤቶች ዕጣዎች በአገር አቀፍ ደረጃ ይወጣሉ።
- ቀሪዎቹ የሽልማት ዕጣዎች የባንኩን የእያንዳንዱን ዲስትሪክቶች ድርሻ ባማከለ ሁኔታ የሚወጡ ይሆናሉ።

ቆጣቢዎች አሸናፊዎች ናቸው!!

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
Commercial Bank of Ethiopia

ጋምቢያ መንገድ ፖ.ሣ.ቁ 255, አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
Gambia Street, P.O.Box 255, Addis Ababa, Ethiopia
ስልክ: 251-11-551 50 04, 251- 11 551-24-52 / 551-21-66

የጥሪ ማዕከል 951

ቴሌግራም: ethiobank የስዊድስ አድራሻ: CBETETAA
Telegram: SWIFT Code:

ፋክስ: 251-11-551 21 66

ኢ.ሜይል: cbecomu@combanketh.et

ፌስቡክ: www.facebook.com/combanketh

ቱዊተር: www.twitter.com/cbe

ድረ ገጽ: <http://www.combanketh.et>